


**የኢትዮጵን የመድረኑችንን የአየሁስ ክርስቶስ የሰላም የሰቀልት በዓለ**

**በነፃ ተስፋ ስኖት**



[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ

መዝሙር ደቃት፣ መዳበ ማርያም ያደገማል

**መረጃ** ፍል ፍል ፍል ስም ፍል ፍል  
ፍል ስም ፍል ፍል ስም ፍል ስም ነውን  
ነውን ትምህር ስም ስም ስም  
ርጊት ገዢ ትምህር ወቅንዋት እደዋሁ  
ነውን ይው ይው ይው ትምህር ወቶ ወቶ

**ለከ ችልል ክብር ወሰንዬት ወዕዝና ለዓለም ዓለም (ለ፭.፭)**

**Power, Honour and glory be to you forever and ever.**

**እማኑኤል እምልካም ለከ ችልል ክብር ወሰንዬት ወዕዝና (ለ፭.፭)**

**Power, Honour and glory be to Emanuel my  
God forever and ever.**

**እ እግዥኤል እየሠራ ክርስቶስ ለከ ችልል ክብር  
ውሰንዬት ወዕዝና ለዓለም ዓለም::**

**Power, Honour and Glory be to my lord Jesus  
Christ forever and ever.**

ኢየዬ ወዕቀንና ወእቱ እግዥና እስመ ከንከና  
ረዳኩር እብል ወከተቻት

**The Lord is my power and shelter; for  
you became my redeemer I say with  
thanks giving.**

አበነ አበሰማያቶት

**The Lord's Prayer: Our Father...**

እበት አበበማያርች ይተዋል ስምዕና ተምህኑ መንግሥትና  
ወይኑን ፍቃድኩ በከመ በሰማይ ከሆነ በምድር፡፡ ሌላየን  
ከለለ ዕለትን ሁበት የም፡፡ ጥሩ ለን እበበን ወጪያን ከመ  
ንሐነን ጥሩ ለዘመኑ ለዘመኑ ለን፡፡ እታብኑን እግዢኑ ወለተ  
መንስተት እኔ እድገትን ወጣልሆነ እምኑሁ እኩይ እስመ  
ዘመኑ ይእኔ መንግሥት ቤይል ወለብዕት ለዓለሙ ዓለም፡፡

**Our father who art in Heaven, hallowed be thy name, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in Heaven: give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us and rescue us from all evil for thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen.**

**ለኢምነት ይደለ ከበር ወሰብዕት ወንዘዝ ለዓለሙ ዓለም**

**Honour and Glory be to God forever and ever.**

**ለሥራሳ ይደለ ከበር ወሰብዕት ወንዘዝ ለዓለሙ ዓለም**

**Honour and Glory be to the Holy Trinity f & e.**

**ለማክበዋ ይደለ ከበር ወሰብዕት ወንዘዝ ለዓለሙ ዓለም**

**Honour and Glory be to the Life giver f & ever.**

**ለመንግሥት ይደለ ከበር ወሰብዕት ወንዘዝ ለዓለሙ ዓለም**

**Honour and Glory be to the kingdom f & e.**

**ለዕስኖ ይደለ ከበር ወሰብዕት ወንዘዝ ለዓለሙ ዓለም**

**ለኢИዝ ይደለ ከብር ወሰንዬት ወእዘዝ ለዓለም ዓለም**

**Honour and Glory be to the commandments f & e.□**

**ለሥልጣን ይደለ ከብር ወሰንዬት ወእዘዝ ለዓለም ዓለም**

**ለምኬናን ይደለ ከብር ወሰንዬት ወእዘዝ ለዓለም ዓለም**

**ለአየሁስ ይደለ ከብር ወሰንዬት ወእዘዝ ለዓለም ዓለም**

**Honour and Glory be to Jesus f & e.**

**ለአድባጥ ይደለ ከብር ወሰንዬት ወእዘዝ ለዓለም ዓለም**

**Honour and Glory be to Christ f & e.**

**ለኩማው ይደለ ከበር መብት ወልዴቤት ሪፖርት ሌሎች**

**Honour and Glory be to his suffering forever and ever.**

**ለመስቀል ይደለ ከበር መብት ወልዴቤት ሪፖርት ሌሎች**

**Honour and Glory be to the cross forever and ever.**

**ለኩ ይደለ ታይል ስኩ ይደለ ስብት ወለኩ ይደለ አከተት እ  
እግዢ እየተሰረ ከርስቲያን ሌሎች**

**Power and Glory and Thanksgiving be to my Lord  
Jesus Christ forever and ever.**

**ገብረ እምነት አረት፣ ፍጤዬ አእረት፣ ካሸቶ ፍጤዬ**

ምንተኑ አበዳሪዎች እነተ በእንተ ከል ዘግበርና ሌተ፡፡  
**ማርያም** ወኅይት ካሳታፍቅር ምስረጋቸው ይሰብል  
ትተዋዋለ አዘገሪያ ታስላት እምነትናየውኩ እስተ  
ሰዓት፡፡

በእለመ **ገብርኤል** መልካክ እና **አባዘክኬታዊ ማርያም**  
ስለም ለክ. ይደንበል በአፈልናኩ. ወደንበል በሥራኩ፡፡  
እመ **አባዘክኬታዊ** ደቦዕት ስለም ለክ.፡ በርከት  
እንተ እምነንሰት ወጥሩክ ፍርድ ክርምኩ. ይደንበል  
ፍምሰት እና ምልዕት ደንብ **አባዘክኬታዊ** ምስረጋቸው፡፡

ተክሙ ማርያም፡፡

**ወለደት ከምላክ ማርያም** እንበለ ስብሰብ ወሩከበ ይ  
በየንዘ አቅራቢዎች ለከ. ንስተኛ ቅለ ይበበ፡፡ ፍጥቶ እመ-  
በረከት አበኩ. መካከል ከርበ ይ ለነዳድ በእስል ወለደዢዎች  
ምንዳቤ ተብሎትኩ ፍጥቶ እሳይያስ ይበ፡፡

ስብሰብ ለከ. **ማርያም** በተልቀ መለከከት ኮክርያም ይ  
ስብሰብ ለከ. **ማርያም** በተልቀ ዓድዋን ኮንዲም ይ  
ስብሰብ ለከ. **ማርያም** በተልቀ ሪድቱ ለዘኝብ ይ  
ስብሰብ ወከብር ወስነድ ለተክምርክ. የምዕስ ወጠተክምርክ.  
ተፈሮዬ ከፈው ዓለም፡፡

**ኩበን** -

**ኢ.የዴስ ከርስቶስ ተወሙ ስም ለዘመንዎች ኢ.የዴስ  
ከርስቶስ ትብሎት ሲሆዎት ለዘመኖች፡፡ ኢ.የዴስ  
ከርስቶስ ዓዋሳ መድገኩንት ለዘመንዎች፡፡ ከመ  
ይበርካነት ይኖሩ ከርስቶስ ለወጣኬነት ይጠብኩ ውልታሁ  
ኅሚኬ፡፡**

**ኢ.የዴስ ከርስቶስ ዘዴልኝነቱ ምስልሆነ ወመሰቀል  
ጥቃ ቁጥርሆ፡፡ እነዚህ ወይን ገዢ ቁርባ  
እምልክ ምንጻ፡፡ ያብኩነት ቤት መርዓዎች ወሰት  
ደብተሮች ከመ ይተማብኩ ለምሳሽ ምርጫዋን  
አረሱ፡፡**

ለጥብક ሚኒክ እስከያ ወለንቃ ደምኑ እረውያ  
**እየተሰነድ ክርስቶስ በግዢ ኮፍይንያ**፡፡ ለለሳይና  
እተማሪያ ከመ ክርስቶስ፡፡ ወሰት ስይጻ ሲሆ኏  
ለስእለትም ደያ በአማካው ፖቻ እና**የአምላካዊ**  
ለቀበልልም እጥዴያ፡፡

ለጥብክ ሚኒክ እንዲገኘ ወለንቃ ደምኑ እስር  
**እየተሰነድ ክርስቶስ በግዢ ማኅን**፡፡ እይሁዳዊ  
ኩዳ እሚን **ሥላሴ** ኮከልር፡፡ እተወልደ  
**እማርያም** እይሁለና እመሬ፤ ዓገንጃታ ዓለም  
ለይወደ ከመ ክልብ ማኅን፡፡

**ተክኖሪ እየተሰነድ**

ኩጠ ትመዳኝ ለከውንድ ምስላል ይመ ገዢ ወከዕር፡፡  
እማዲዥንት ነፍሰያ ወሰተ እደካ ክበር፡፡ **አ.የዚስ**  
**ክርስቶስ** እግዢያ ስማያት ወምድር፡፡ ይቻዋቀሁ  
በኢትዮጵያ ተከራካሪ በበትር፡፡ ወተወይመትና  
ኩጠ ገብር ለገዳታ በሩር፡፡

ስብዕት ለከ **አ.የዚስ** በእኔ ከተለ ወደብ፡፡  
ስብዕት ለከ **አ.የዚስ** ቅድመ ሆኖ ወነፏለ፡፡  
ስብዕት ለከ **አ.የዚስ** ለዕሩቅን ልብስ፡፡ ስብዕት  
ለከ **አ.የዚስ** ዘዴታውኬር ጽጌም ስብዕት ለከ  
**አ.የዚስ** ቅል እብ ቅድብ፡፡

**መ& ካህን**

## **እ ዘተዥሙ የጥ ቤት ለመጋቢ (3X)**



[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

**መ& የኢ.ያዊ**

**ወዕደቂ ፊጥት ወሰት መብልዕም::**

**ወከለተኞኑ በኩሉ ለጽምኬያ::**

**ወዕደቂ ፊጥት ወሰት መብልዕም::**

**ለመብለ ፊጥት ስጠኔ : ለጥማትም ሆኖም እስመኔ::**

**They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink.**

**የለ ሌይ ቁሙ ወከጽምኬ ክመ ገዢን ደልዋነ ለመንግሥት  
ሰማያት፤ እ እግዢኬነ ወካምለሁን መከራን ወተማሱን ወረስዎን  
ደልዋነ ለሰማዳ ወንኤል ቅድስ**

**ይ.ኩ ወንደል ቁጥር ከዘኝው ማተወስ ወማርቃስ ሌሎ ወያሳንስ  
ቍለ መልደ እግዢያንበር፡፡**



**[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)**

## ወንድ፡ ማቻወስ ምዕ. እና ቁ ማኅ-፩ (Mt. 27:46 – 50)

46 በዘመኑ ለዓትም አየሰሳ፡ እለሁ እለሁ ለማ ለበቅታኗ፡ በለ  
በታላቂ ደምዕ መኩ፡ ይህም፡ እምለከ እምለከ፡ ስለ ምን  
ተውኑት? ማለት ነው፡ 47 በዘመኑ ከቆሙት ለዋኑ ለምተው፡  
ይህን እልያለን ይጠራል እሉ፡ 48 ወዲያውም ከእነርሱ እንዳ  
ሪጋ፡ ለፍንግም ይዘ ሆኖም ጥልቦት፡ በመቀም እድርገ  
እጠጣው፡ 49 ለለዋኑ ጥው፡ እልያለ መጥቶ ያደንው እንደ  
ሆነ እንደ እሉ፡ 50 አየሰሳም ሆነታና በታላቂ ደምዕ መኩ  
ነፍስኑ ተው፡

[46] And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice,  
saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God,  
my God, why hast thou forsaken me? [47] Some of them  
that stood there, when they heard that, said, This man  
calleth for Elias. [48] And straightway one of them ran, and  
took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a  
reed, and gave him to drink. [49] The rest said, Let be, let us  
see whether Elias will come to save him. [50] Jesus, when he  
had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.

በዚ ተስፋቻ ስዓት የርሱ እየከተሉ በቋል  
ወይም እለሁ እለሁ::

**At 3 p.m. Jesus cried saying Eloi  
Eloi – My God why has Thou  
forsaken me?**

## **ወንድል፡ ፈርማ፡ የዚ. እና ቁ. ህጻ-ወጻ (Mk. 15:34 – 37)**

34 በዘመኑ ለዓትም እየሰሳ፡ እለሁ፡ እለሁ፡ ለማ ለበቅታኑ?  
በለው በቃለቁ ደምዕ መኩ ይ ተርጉሙዋም እምልከ፡ እምልከ፡  
ለምን ተውኩኝ? ማለት ነው፡፡ 35 በዘመኝ ከቆመት ለወጥ  
ለምተው፡ እነዚ፡ እልያለን ይመራል እል፡፡ 36 እንደም ይመ  
ሆምጣው በስፍነግ ጥል በመቀም እድርገ፡ ተወ ይ እልያለ  
ለያወርደው ይመጣ እንደ ሆነ እንደ እያለ እመጣው፡፡ 37  
እየሰሳም በቃለቁ ደምዕ መኩ ነፍሰንም ለጠ፡፡

[34] And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice,  
saying, Eloi, Eloi, Iama sabachthani? which is, being  
interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?  
[35] And some of them that stood by, when they heard it,  
said, Behold, he calleth Elias. [36] And one ran and filled a  
spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him  
to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will  
come to take him down. [37] And Jesus cried with a loud  
voice, and gave up the ghost.

በዚ ተስፋቻ ስዓት ከልዕ እየሰራለ በቋል  
ውእምህን ነፍስ ሪበሄ

**At 3 p.m. Jesus cried out offered  
up His soul.**

[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

**ወንድል፡ለቻ የዚህ እና ቁ. ፈቃድ-ፈቃድ (Luke 23:45 – 46)**

45 የበት መቅረብም መጋለጭ ከመከከል ተቀረደ፡፡ 46  
እየተሰባም በታላቂ ደምጥ ማኅ፡፡ እባት ሆይ፡ ነፍነን  
በአጭሱ እኩራ እስጣለሁ እለ፡፡ ይህንም በለ ነፍነን  
ሰጠ፡፡

**[45] And the sun was darkened, and the  
veil of the temple was rent in the midst.**

**[46] And when Jesus had cried with a loud  
voice, he said, Father, into thy hands I  
commend my spirit: and having said thus,  
he gave up the ghost.**

ንኝ ተስፋቻ ስዓት ገዢ እየሰላም በቃለ  
መውጫዬ መንፈሰ ሲበሆ::

**At 3 p.m. Jesus cried and His soul  
departed from His body.**

## **ወንድ፡ የአንስ ጥ. ኔዢ ቁ. ኃጂ-ዕ (John 19:28 – 30)**

28 ክሸም በጃላ እያከሰለ እሁን ሁሉ እንደተረዳመ እውቀ  
የመጽሐፍ ቅል ይፈጸም ኮንደ፡ ተመማሱ እለ፡ 29 በዘመኑም  
የምጥበው የጥልበት ዕቃ ተቀምጧ ነበር፤ እነጋለም  
የምጥበውን በስፍነግ ጥልተው በሀገርም እድርጓው ወደ እኩ-  
እቀረበለት፡ 30 እያከሰለም የምጥበውን ከተቀበለ በጃላ፡  
ተረዳመ እለ፤ ሪሳንም እዘንብለ ካፍተን እሳልይ ስጠ፡

**[28] After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. [29] Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. [30] When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.**

በዚ ተስፋቻ ስዓት እያንነት ሂሳብ እየሰራ  
ወይም ተፈጸመ ነለ፡፡

**At 3 p.m. Jesus bowed His head  
and said everything is finished.**

[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

ከሁን « የልደ በእናት ደንዱ ካቸ » ይበላ( የንብብ)  
አሁን በየምዕራፍ « እግዢል ተማሪነት » ይበላ



[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

## ኩሁን « የልደ በእነት ደንብ ስት » ይበል( ይንብብ)

LITANY PRAYER (The people shall respond after each clause: Egzio Tesehalene)

ይህ. ለለዘዴ ብቻ መድናት በቅርቡን አባቶችንን ስም ለለማጠሩ  
ም ለታወችና ገዳምች በውጭዎችውም ለለማጥናቱ ተማሳለች በጣም  
ለላም ለለዘዴ ዓለም መመስቀ የልደ፤ ፖታ ከከኑ ሁሉ ይጠበቃች  
ወ ዘንድ፤ የኩናም ተጠለችንን ያስተምርሱን፤

ይኸ. እግዢ ተማሪለን፤

ይህ. በዘዴ ብቻ በፈጸሙ ብታወች ለለማጥና በንፍስ በሥራ ለሌ  
ቋመመ አባቶችንና ወንድሞችንን የልደ፤ ፖታ ለኩናም ለነርሰም  
አይወቱን መገኑቱን ስጥቶ በት ነገን ያደርግ ዘንድ፤ የኩናም ተ  
ጠለችንንም ያስተምርሱን፤

ይኸ. እግዢ ተማሪለን፤

**ይኩ. በባሻር በየብለ በወንዝ በቀዳደ በሌላውም መንገድ ሁሉ  
ስለማቻዣ እባቶችችንና ወንድምችችን ያልየ፡፡ ጉቶ በቀና  
መንገድ መርቶ በሰላም በደረሰ ወደ መኖሪያቸው ይመልከት  
ው ኮንድ፡፡ የኩኑም ታጠሳችችንና ያስተምርሱልን፡፡**

**ይሂ. እግዢዥ ተማህለን፡፡**

**ይኩ. ከእርሻ ሲለማገኘ ፍሬ ሲሉ ማጭና ሲሉ ወይኖች በዓለም  
ም ወሰጥ ፍሬን ሲለምታራራ ዕንጂዴት ሁሉ ያልየ፡፡ ጉቶ በርካ  
እብዛት ከተፋትም መብቆ ለፍቅር ፍሬ ያደርሰቸው ኮንድ፡፡  
የኩኑም ታጠሳችችንና ያስተምርሱልን፡፡**

**ይሂ. እግዢዥ ተማህለን፡፡**

**ይ. አምስትን ክርስቶስ በጥናትና በፈረምት ዘተ ይቻቻንና  
ምስረትን እንዲሰጠን ልብናቸውንም ሁልጊዢ በቻርነቱ እንዲያረ  
ፈልን ያልየ፡፡ የኩንግም ታጠላችንን ያለተሙርይልን፡፡**

**ይ. እግዢ ተማሪለን፡፡**

**ይ. በክርስቶስ አምስው ኮዘሁ በዚት ለለምቻ ወንድሞቻቸኝና  
አባቶችን ያልየ፡፡ እነርሱም የተቀደሱ አባቶችን ሌሎች ያደሳት  
ና አባቶችን ያደሳት አባቶችን እኩል ቅደሳት አባቶችን  
ቅመሳት አባቶችን ቅመሳት ወንድሞቻቸኝን ደያቀኑት  
አባቶችን መነከሳትና አባቶችን ሂዝባውያን ለለዕቃም ኮክስል  
ቴያን ወገን በጥናት ያረሩት ሁሉ ፍቸው፡፡ ገዢ ይረሩት ነፍሰን  
ይሰጣቸው ኮንድ ያልየ፡፡ የኩንግም ታጠላችንን ያለተሙርይልን፡፡**

**ይ. እግዢ ተማሪለን፡፡**

**ይ. የከርስቲያን እምነት ለልተፈጸመለችው መግኘቶችን ጥልቶ፡፡**  
**ሁታ ይበርካችው ዘንድ እስከ መጨረሻዎችም ስቅቻ በቀናቶ ምድ**  
**ማናት ያደናቸው ዘንድ፡፡ የኩንጂም የመአቶችንን ያስተምርሱን፡፡**

**ይ. እግዢ ተማሪዎን፡፡**

**ይ. ፈዴራል ለለጽናትና ለለሰበሰዕት ለለ እንዲት በተ ክርስቲ**  
**ያን ለለም ጥልቶ፡፡ ለለ ስዘም ሆሉ መፊናና ለለ በቃው ሆሉ**  
**መጠበቅ፡፡ የኩንጂም የመአቶችንን ያስተምርሱን፡፡**

**ይ. እግዢ ተማሪዎን፡፡**

**ይ. ለቀ ያደሰቱ እባቶችን አበነ \_\_\_\_\_ና በዚዕ እባቶችን**  
**አበነ \_\_\_\_\_ በአይወጥ በጥሩ በእምሮ ለለሚደርሰባቸው ሆሉ**  
**ጥልቶ፡፡ ሲይወቻቸውን መብቅ ለበዚ ዘመን በመንበረ ለበከተቸው**  
**የደናቸው ዘንድ፡፡ የኩንጂም የመአቶችንን ያስተምርሱን፡፡**

**ይ. እግዢ ተማሪዎን፡፡** [www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

**ይከ. የዕስጋንን በየለኩረታው ሁሉ በቻነት ስለማያሳቢና ለበት  
ነገር ስለማዳከመ የቀና ሂይማጥት ስለለቻው ስምም ሁሉ ያልየ፡፡  
ሁታ በርከ ወጪቻውን እንዲሰጣቻውና ይቅርታን እንዲያደርግለቻው፡፡  
የኝነኛም ጽጠላቸኑን ያስተምርይልን፡፡**

**ይከ. እግዢዬ ተማሪለን፡፡**

**ይከ. ለቀርባን የሚሆን ስንዶዎን ዕጣናን አበበን የሚነበብበቻው  
መጽሐፍትን ለለወጥናም የበተ መቆዳለ ዕቃ ሁሉ በመሰጠት  
ስለማያሳቢ ስምም ያልየ፡፡ ሆታ በመንግሥት ስማያቸት የበለጠ  
ዋጋ ይሰጣቻው አንድ፡፡ የኝነኛም ጽጠላቸኑን ያስተምርይልን፡፡**

**ይከ. እግዢዬ ተማሪለን፡፡**

**ይከ. ሌማቻውን በያንዲንዳቻው እንደገኘበት ስላዘዣን ስለ ቤተ  
ክርስቲያን ሌላቻውንና ስለ ታስላቆች አባቶች የልቦ:: ፖታ  
በረከትን ሰጥቶ በባለሰልጣኖችና በሽጭምት ፍት በራሱምችም  
እደባባይ ፍቅርን መወዳድን የድጋልቻው ዘንድ:: የኩንም ቃጠልች  
ችንን ያስተምርዱል::**

**ይժ. እግዢዥ ተማሪነ::**

**ይከ. በደዊሮ በደዊሮ ነፍስ ለደከመና ለተቻፅሩ ለባልቤቴቻም  
አባት እናት ለሌሎቻው ለደኔዕች ለጀትና ለተጨማሪች ለዋና ከር  
ለዘሩ እርሻ ለረዥ ለማሽጭ ለማግዝ ለተጨማሪችም ለወነት በማ  
ናቻውም በታ ሆሉ የልቦ:: ፖታ ሂርቶ ይቅር እንዲልቻው:: የኩን  
ም ቃጠልችንን ያስተምርዱል::**

**ይሻ. እግዢዥ ተማሪነ::**

**ይከ. በግዢት ከምርካኝነት ተይዘው ለተመሳቸው እንደ ለቀው-**  
**ለተሰደደ በእጋንናት አጭከላም ለተያዘው ስምም ጥልቅ፡፡ ፖታ**  
**ከግዢት ከምርካኝነት ያመጣቸው ዘንድ፤ ይቀርቷውንም ለጥቶ**  
**እነርስተኛም እናንም ያደረገ ዘንድ፡፡ ታመሳቸቻንም**  
**የሰተሙርመልን፡፡**

**ይፈ. እግዢ ተማሪነ፡፡**

**ይከ. ለነፃፈቸው ይቀርቷን እየፈልጥ ክበር በሆነ በዘዴ ለፍራ**  
**ለለተሰበሰበት ሁሉ ጥልቅ፡፡ የአምስክና የጤታችን ይቀርቷ**  
**ልጥቶ ይደረግለቸው ዘንድ፡፡ የናንም ታመሳቸቻን**  
**የሰተሙርመልን፡፡**

**ይፈ. እግዢ ተማሪነ፡፡**

**ይኩ.** በዚህ ዓመት ለሌሎችም መዝነዱ ሲሉ ባእርድ ሲሉ ወንዘቶችም  
መኖራት ያልየ፡፡ እውነተኛ አጠላከቶን ክርስቶስ በረከቱን ሰጥቶ  
እስከ ልካቶው እንዲመለታው እንደሆነ ለምድርም ልማልጭዬን ሰጥቶ  
ደለ እንዲያሰኞት ሥርዓት ሁሉ በረዳእት እንዲያደኝ ለእንደሳት  
ም ሁሉ ድግነትን እንዲሰጥ ያልየ፡፡ የኩንም ታጠፊቻችንን  
ያስተምርሱል፡፡

**ይኩ. እግዢዥ ተማሪነ፡፡**

**ይኩ.** በጽሎታቸኑ እናብዛዕባው ዘንድ አስቦን (አቶርሻ) ለሌሎች  
ስዋቸኑ ያልየ፡፡ እግዢዥበኑ በዚ ያለባቸው ዘንድ በየኢትዮጵያ  
ይቀር ይለታው ዘንድ፡፡ የኩንም ታጠፊቻችንን ያስተምርሱል፡፡

**ይኩ. እግዢዥ ተማሪነ፡፡**

**ይከ. ይህችን አምንት ቤታ በበት ይፈጸማት ዘንድ ከናም  
የጠለትን መፈታተን እርቆ ስውነታችንን እንዲያደን ይቀር  
እንዲለን ያልየ፡፡ ታጠላችንን ያስተምርዱልን፡፡**

**ይሐ. እግዢዢ ተሟሣለን፡፡**

**ይከ. ገዢችን አምስክትን ፈርቶ ይቀር እንዲለን  
ልመናችንንም ተቀብሎ ለዘመኑ ለፍሰብ እንዲያበቃን  
የትንሣኤውንም በርሃን በፍቅርም ይስታ እንዲያሳየን  
ያልየ፡፡ ታጠላችንን ያስተምርዱልን፡፡**

**ይሐ. እግዢዢ ተሟሣለን፡፡**

**እርስቶስ እምልከን ዘመኑን ወካው በእንተሳነ  
በአማካችሁ ሆዚው፤**

**Christ our Lord who came down from heaven,  
suffered for us and by his suffering save us.**

**ንሰብኬ ወናልዕል ስም ፍጻሪ እስመ ወእኔቸ ገብረ  
መድኑት በብዝህ ማህል፤**

**According to His steadfast love, together we  
praise and exalt his name because he saved us.**

[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

ከርፍለዎን ከርፍለዎን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን እብዛና ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን ታያዥ ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን ማስያዥ ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን እየሠራው ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን ክርክቶው ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን እማሩእል ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን ከርፍለዎን ተሰጥቶ ፍይን ከርፍለዎን  
ከርፍለዎን (41)

## ከኢየሱም ተ (መልካክ ከተሰው ስዓት)



[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

**ስለም ለከ. መንጠረዥት ገርሱን ሲለም ለከ.**

**ማርያም ክንቀጽ ባርሃን ሲለም ለከ.**

**ዶግብና ቅድድን ሲለም ለከ.**

**መዳደር ቅርቡን ሲለም ለከ.**

**መበካ ዕጣን ሲለም ለከ.**

**ቻዑት ካይን ሲለም ለከ::**

**ስለም ለከ. **ማርያም** እኩል**

**መጀንቃት ቤይል ሲለም ለከ.**

**ቅብር ባርሃን ለገድ ሲለም ለከ::**

ስቴ ወይን አነጻርኖም ሰላም ለከ፡፡

መሬት ክብር ወከራዘዣ ሰላም ለከ.

መመቁደለ ቤተ ታሳሁት ሰላም ለከ.

**ዘኅዣኑት ወርን ሰላም ለከ.**

መዘገበዎች ገዢ የሚሰው ሰላም ለከ፡፡

**ደመድ ነፍም ገጽአት ሰላም ለከ.**

ዘመናዊ ስልጣን ሰላም ለከ፡፡

**መለት አያቀም ወካና ሰላም ለከ.**

ሰርተት በቅድሚኖ ሰላም ለከ.

**ደብረ መቀዳሙ ለኩጥ ሰላም ለከ.**

ዘመናዊ ስልጣን እኩል ሰላም ለከ፡፡

**ገብመት አብርሃም ከበ ሰላም ለከ.**

**ዘዴንዘብ ከመ ታደባቢ ሰላም ለከ::**

**በዘዋጥ ከተለ ዓለም ሰላም ለከ::**

**ስፋነት በእርያም ሰላም ለከ::**

**ሥርጋት በቁድራኬ ሰላም ለከ::**

**ደሰምበኝ ቅለ ፍጤም ገዢ እስከዘን ወከለቆቂ ይህ ማህልት.**

**ደምጽኑ እምማራዊ ለእሳተ ቅዱን እስከ ደቀርር የወጪ**

**ማርያም ለጋጥኑ ድረሰ::**

**ስብሰት ለከ አምስክያዊ አምስክያዊ ንጽሕና ወተረ  
ወኪታዊነን ካልሆ ይሻለመ እንተ ተበ እንዘ ታካሣት  
ከል ይ ታደግሞ ሲገኘ ታደሰል ስብሰት ለከ፡፡**

**በዚ ችዕት ነፍሰኩ እስከ ይለማል ኮላን ይ በተበ  
እለሁ እለሁ ይኢየሱስ አምስክ ሪሳኔ ስብሰት ለከ፡፡**

**ከመ ታስታየነ ለነ ደመ ገዢ ነበረ ይ እንተ እስተቀከ  
አምጥ ወከርበ ደማኑሁ በንዑስ ተበ ስብሰት ለከ፡፡**

**ዶ.ኋር ስለጥኩ መዋጥ በመልዕልት ቅድስ ጥልሮ ይ እንዱ  
ቻዕላቸ ለዕልኩ እልሮ ይ እያወሰን ማኑ ገዢ ለብዕት ለክ፡፡**

**ለታደር የመኩን ይከተን ወዘገሪሰለው ተኩዴ  
ማይ ምስለ ደምዑ ወጪዴ  
ገዢ ገዢ ተረጋግዴ ለብዕት ለክ፡፡**

**የልዋነ ንር ወቦችበኑ ደንብ  
እንተ ተስቀልኩ መልዕልት ምሥዋዕ  
እያወሰን በዚ እባባዕ ለብዕት ለክ፡፡**

**ተወካፊ ለተ እግዢያ ከመ ቅርጋን ጥልል ይ በበትባ**  
እንዱ እከፍል ይ ኮቅረብኩ ለክ ተልቻ እየበላ ይ  
ሰብአታ ከመ እንስ እከል::

**ገኘ ለከመ ሙሉስ ቁጥር ነገሮች ሲጠቅኩ እብያት ይ**  
እለ በለዕከመ ወሰኖ ገይመች እሳድ ትብሎ ተመልሆች  
**ገኘ ለከመ::**

**ደንኑ በለዕከመ ለአሁመ እንበይን ፍቅረ ሲጠኑ ፍጽም ይ**  
ዘበታይልከመ ቅይዻ ለአሁም ይ **ሙሉስ ክበሩን ለም ወኘ**  
**ለከመ::**

**ኩስ የአርድ ስፋት ወከመ እሳት ደንብል ነ**

**ዘህረውናም ተምልሰተ እኩል ነ**

**ማለስ ንግሥት ታደሰ ግኝ ለከመ::**

**ዘክርቃዋሚ ወጥረ መከታተሙዱ ካልፈ. ነ**

**እንዲ ስብሰ ይገበር ታሞውኑ እልፈ. ነ**

**በመጀመሪ ኩስ ተጽክሏ. ግኝ ለከመ::**

**ደንብ ልቦናሁ ደዎዎ ፍቅረ እሳት በእሳት ነ ለከውዕከ**

**ይደኝ እምሃይማኖት ይዘመኗርክም በዕምራ ዘላት ይመኗሩ**

**ማለስ ንግሥት::**

**ኢ.ፌ.ዲ. ከልተክስ ከመናምልካ**

**ኢ.ፌ.ዲ. ልማርያም እና አምላካ እግዥነትን ወጪድቻንት**

**ኢ.ፌ.ዲ. ልመሰቀል ከርስቶስ ይዕስድንት**

**ታይል ወዕደንን::**

[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

**ኢՊሸአዊ መልኩን ከርስቶስ ወ**

**እበታዊ ከርስቶስ ማረን**

**Lord have compassion upon us O!  
Christ!**



**«+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+» «+»**

ዶንበብ ከዳዊት

ንስተካከል ለኢትዮጵያ



[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)

ተፈጻሚ

[www.ethiopianorthodox.org](http://www.ethiopianorthodox.org)